

# አማራን ማን ነው እንዲህ አድርጎ የረገመው?

September 22, 2017

በቀደምለት አንድ ያጥወለወለኝን መጥፎ ዜና ከሀገር ውስጥ የመገናኛ ብዙኃን አደመጥኩ። ዜናው “ከአምስት ዓመት በታች በሆኑ የሕፃናት የመቀንጨር ችግር በአማራ ክልል አስደንጋጭ በሆነ ደረጃ አሻቅቦ 46.5% ደረሰ!” ይላል። ከሁለት ሕፃናት አንዱ ማለት ነው። በሰቆጣ ደም ከዚህም የከፋ ሆኖ በ23ቱ ወረዳዎች የሕፃናት የመቀንጨር ችግር ከ60% በላይ ነው ይላል መርዶው።

መቀንጨር ማለት ምን ማለት እንደሆነ የማታውቁ ካላቹህ መቀንጨር ማለት በምግብ እጥረት የተነሣ ሕፃናት ሊያሳዩት የሚገባውን አካላዊ እድገትና የሰውነት ግንባታ ለማግኘት አለመቻል፤ በዚህም ምክንያት በሽታን የመከላከል አቅም ለማጣት፤ ተገቢና ጤናማ የአእምሮ እድገትና ብቃት ለማግኘት አለመቻል ማለት ነው። በመቀንጨር ችግር የተነሳ ሕፃን አካሉ ጥንካሬ የማጣት፤ የአእምሮ እድገቱ፤ የማሰብ ችሎታው በእጅጉ የመገደብና ደካማ በመሆን ለትምህርት ቅበላ ብቁ አለመሆንን የመሳሰሉ ቋሚ ወይም ዘላቂ ለሆኑ ችግሮች ይዳረጋል።

ይህ ችግር የተገለጸው ባሕርዳር በጉዳዩ ላይ በተጠራና በአቶ ገዱ አንዳርጋቸው በተመራ ጉባኤ ላይ የሚመለከታቸው ባለሙያዎች በሰጡት ሰፊና ማስጠንቀቂያ የታከለበት ገለጻ ነው። ባለሙያዎቹ እነ ዶ/ር ሲሳይ ሲናም እንዳሉት “ችግሩ በዚህ ከቀጠለ ክልሉ በቅርብ ዓመታት ውስጥ ጤናቸው በተቃወሰ፤ የማሰብ ችሎታቸው በተገደበ ወይም በተዳከመ ዜጎች ተሞልቶ ለከፍተኛ ሰብአዊ ቀውስ በመዳረግ ሕልውናው አደጋ ላይ ሊወድቅ ይችላል!” ሲሉ በአጽንኦት አስጠንቅቀዋል።

አቶ ገዱ አንዳርጋቸውም ይህንን ሕዝብ ለዚህ አሳር ሰቆቃ የዳረገው የወያኔ ባሪያ የሆነው ድርጅቱ በሚፈጽመው ዘርፈ ብዙ ጥቃቶች መሆኑን ለመሸፋፈን፤ ለመካድ ባሰበ አቀራረብ ቀርቦ በመለፍለፉ የብዙኃን መገናኛው ምን ብሎ ዘገበለት መሰላቸው “... አቶ ገዱ የችግሩን አሳሳቢነት ደግመው በማንጸባረቅ ችግሩን ለመቅረፍ ጥረት እንዲደረግ አጥብቀው አሳስበዋል!” ተብሏል። ጌቶቹ ገዱን ዲዛይን ሲያደርጉት (ሲተልሙት) እንዲናገር ወደ ተግባር ግን እንዳይቀይር ወይም እንዲተውን አንጅ እንዳይሠራ አድርገው ነው የተለሙት። ለዚህ ነው በተግባራዊ እንቅስቃሴ የማይደገፍ፤ በተጨማሪም እርምጃ መሬት ላይ የማይታይ ለፕሮፖጋንዳ (ለልፈፋ) ፍጆታ ብቻ የሚናገረውን ነገር ሁሉ የሚናገረው፤ የተለመደና ማለት ስላለበት ብቻ የሚለው። የወያኔ ሸፍጥ የማይገባቸው ቁላቂል ወገኖች ግን አቶ ገዱ የሚናገራቸውን ለጆሮ የሚጥሙ ነገሮች እየተመለከቱ ገዱን እንደተቆርቆሪ ይቆጥሩታል። እነኚህ የዋህን ወገኖቻችን ገዱ የሚናገራቸውን ነገሮች ተግባር ላይ ካለማዋሉ ወይም መሬት ላይ የሚታየው ከሚናገረው በተቃራኒ መሆኑን አስተውለው እውነታው ላይ መድረስ ሲችሉ ይህንን ሲያደርጉ ግን አይታዩም። ይህንን ለማድረግ ንቃተ ሕሊናቸው ስለማይፈቅድላቸው ይሆናል።

እንግዲህ ይታያቸው! ከላይ በባለሙያዎች ከተጠቀሰው አካላዊ መረጃ የተደገፈ መርዶ እንደተረዳቸው ግማሽ የሚሆነው የአማራ ሕዝብ ስር ለሰደደ ወይም ላጣ ለነጣ ድህነት በመዳረጉ ልጅ ወልዶ የወለዳቸውን ልጆቹን በቂ ምግብ መግባ ማሳደግ ተስኖት ሕፃናቶቹ በመራባቸው ምክንያት በዚህ ደረጃ በስፋት የመቀንጨር የጤና ቀውስ ችግር ተዳርገዋል። ይህ ክፉ ዜና አይዘገንንም? አያጥወለውልም? ብርድ ብርድ አያስብልም? አሁን በእውነት ትንሽ የቀረች እንጥፍጣሬ ወንድነት ብትኖረን ኖሮ ይህንን ቅስም ሠባሪ መርዶ ሰምተን ምንም እንዳልተፈጠረ አርፈን እንቀመጥ ነበረ?

“ይህ ችግር በዚህ ከፍተኛ ደረጃ እንዴት በአማራ ሕዝብ ላይ ተለይቶ ሊከሰት ቻለ?” ብለህ ማሰብ አልነበረብህም? ቢገባን ይህ እኮ በአማራ ሕዝብ ላይ በሰውር ከሚፈጸሙ የተለያዩ የዘር ማጥፋት ጥቃቶች ከፈጠራቸው ጉዳዮች ወይም አደጋዎች አንዱ እኮነው! እንዲህ በቁምህ የቀበረህን ጠላት እንዴት ነው ዓይንህን አፍጠህ ዝም ብለህ የምትመለከተው? በሰብእናህ ላይ በዚህ ደረጃ ተጫውቶ፤ አዋርዶ፤ ቅስምህን ሠብሮ፤ መጥጦ ጨረሰህ እኮ! ምን እስክትሆን ነው የምትጠብቀው? ምድረ ቅማላም ከጥጋባቸው የተነሣ የሚያደርጉትን አሳጥቷቸው፤ ወቢ ነፍቷቸው ምድሪቱ ጠባቸው እብደት ላይ ባሉበት

ሁኔታ አንተ ለጋ ልጆቻችሁን እንኳ የምታበላው አጥተህ ለእንዲህ ዓይነት ችግር መዳረጋቸውን በጸጋ ተቀብለህ ታሳልፋለህ?? ተከልሎ የተሰጠህ ሀገር እኮ የዘገምተኞች የሰንኩሎች ሀገር ሆነልህ እኮ ቢቃ። ከእንግዲህ ዘገምተኝነት ስንኩለኝነት መገለጫህ ሆነልህ እኮ!

እንዴት ነው ታዲያ ይህንን ሰምተህ እንዳልሰማህ የምታልፈው? ከቶ ምንድን ነው የሆነከው ወገኔ? ለዚህ ያበቃህን እንዲህ ዓይነት ጠላትህን ወያኔን አስቀምጠህ በረባ ባልረባ እርስ በእርስህ እየተፋጅህ፣ “ደም ልመልስ!” እያልክ እየተጋደልክ፣ የአጎትና የአክስት ልጅ እየተጠፋፋህ እንድታልቅ ማን ነው የረገመህ? ሽረ ምንድን ነው ጉዳዩ ወገን???

ይህና ሌሎች የአሳር ዓይነቶች በዚህ መከረኛ፣ አሳረኛ ሕዝብ ላይ እየተፈጸመ፣ ዘግናኝ ውጤቱ በግልጽ እየታየ ምንም እንዳልተፈጠረ ዓይነቶቹ የምታልፉ ይህ አሳረኛ ሕዝብ ለዚህ ደረጃ ያበቃቸው ምሁራን፣ ነጋዴያን፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ባጠቃላይ የአማራ ልጊታችን ሆይ! ወገናቸው እንዲህ አሳሩን እየበላ እናንተ የራሳቸውን ኑሮ ስትኖሩ፣ ሕይዎትን ስታጣጥሙ እንዲያው ትንሽም አይተናነቃቸውም? ከወሬ ባለፈ ወገናቸው እየደረሰበት ያለውን አደጋ የሚመጥን ወይም ለመከላከል የሚያስችል እርምጃ፣ እንቅስቃሴ ነው ወይ እያደረጋቸው ያላቸው???

በፍጹም! እንኳንና እየደረሰበት ያለውን ግፍ ልታስተጋቡለትና ከዚህ ሁሉ አደጋ የሚታደገውን ሥራ ልትሠሩለት ወይም ልትታገሉለት ይቅርና ከነአካቴውስ እየደረሰበት ያለውን አሳር፣ ግፍ፣ ስቆቃ ለማወቅ እንኳ መቸ ፍላጎቱ አላቸው? ይህም በየ የብዙኃን መገናኛው፣ በየመድረኩ እንደምናያቸው የጠላቱ የወያኔ አርጋጅ አናጓጅ፣ አሟቂ አሸርጋጅ አይደላቸውም ወይ? ይህ ሕዝብ መዳን ከሌላ ስፍራ ሆኖለት ቀንበሩን ጥሎ የተነሣና ነጻ የወጣ ዕለት እናንተንም የሚምራቸው ይመስላቸዋል ወይ? እንዲያው ትንሽም እንኳ ባለዕዳነት አይሰማቸው? እንዲያው ምን ጉዳዮች ናቸው? በድህነት አቅሙ ሳይማር አስተምሮ ለዚህ ያበቃቸው ለእንዲህ ዓይነቱ የጭንቅ ቀን እንድትደርሱለት፣ መላ እንድትሉት አልነረም ወይ?

ድል ለአሳረኛው ሕዝብ!!! ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር!!!  
ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው  
amsalugkidan@gmail.com